



9  
 בָּלַע בָּלְעוּ אֶדְנִי פָּלַג לְשׁוֹנֶם כִּי רְאִיתִי חַמָּס וְרִיב בְּעָרֶיךָ  
 -לע-תימ H1104 H0136 H6385 H3956 H7200 H2555 H7379 H7130

አቤቱ፣ ግፍንና ጠብን በከተማ ውስጥ አይቼአለሁና አስጥማቸው እንደበታቸውንም ቀረጥ።

10  
 יוֹמָם וְלַיְלָה יְסוּבְבֶהָ עַל- חוֹמֹתֶיהָ וַאֲנִי וְעַמְּלִי בְּקָרְבָּהָ  
 -በ-ቀን H3119 H3915 H5437 H2346 H0205 H5999 H7130

በቀንና በሌሊት በቅጥርዋ ይከብቡአታል፤ ዓመፅና ድካም ኃጢአትም በመካከልዋ ነው፤

11  
 הַנּוֹת בְּקָרְבָּהָ וְלֹא- יִמְשִׁי מִיָּמַי מִחֻמְתָּהּ וְהָיָה וַיְמַרְתָּהּ  
 destruction H1942 H7130 H3808 H4185 H7339 H8496 H4820

ተንኩልና ሸንገላ ከአደባባይዋ አይርቁም።

12  
 כִּי לֹא- אֹיֵב יִחְרְפוּ וְאִשָּׂא לֹא- מְשַׁנְּאֵי עָלַי הַגִּדְּלִי וְאַסְתָּר מִמְּנֹנֵי  
 H3808 H0341 H5375 H3808 H8130 H1431 H5641

ጠላትስ ቢሰሩበኝ፣ በታገሥሁ ነበር፤ የሚጠላኝም ራሱን በላዬ ከፍ ከፍ ቢያደርግ፣ ከአርሱ በተሸሸግሁ ነበር።

13  
 וְאַתָּה וְאַנּוֹשׁ כְּעַרְכִּי אֶלְיָאֵי וְיַמְיָרְעֵי  
 H6187 H0582 H3045

እንተ ግን፣ እኩያዬ ሰው፣ ባልገጀራዬና የልቤ ወዳጅ፤

14  
 אָשֶׁר יִחְדָּו נִמְתִּיק וְיָהוָה וְהָיָה לִּי וְהָיָה לְכָל  
 H4985 H5475 H0430 H1980

መብልን ከእኔ ጋር በአንድነት ያጣፈጥህ፤ በአንድ ልብ በእግዚአብሔር ቤት ተራመድን።

15  
 [ישׁימות] (ישימות) (י) מִן עַל־יָמוֹ וְיָרְדוּ שְׂאוֹל וְהָיָה עִמָּךְ וְהָיָה עִמָּךְ  
 H3451 H5377 H4194 H3381 H7585

בְּקָרְבָּהָ  
 ውስጥ  
 H7130

ሞት ይምጣባቸው፤ በሕይወት ሳሉ ወደ ሲኦል ይውረዱ፤ ክፋት በማድረጋቸውና በመካከላቸው ነው።

16  
 אֲנִי אֶל- אֶלְהֵים אֶקְרָא וַיְהִי וְיִשְׁעֵנִי  
 H0589 H0413 H0430 H7121 H3068 H3467

እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር ጮኽሁ፣ እግዚአብሔርም ሰማኝ።

17  
 עָרַב וְבָקַר וּצְהָרִים אֲשַׁחֲבֶה וַיִּשְׁמַע וַיִּקְרָא  
 H6153 H1242 H7878 H1993 H8085

በማታና በጥዋት በቀትርም እናገራለሁ፤ እጮኽማለሁ፣ ቃሌንም ይሰማኛል።

18  
 הַרְדֵּם בְּשָׁלוֹם וְנִשְׁפֵּי מְקַרְבֵּי לִי כִּי- בְּרָבִים הָיוּ עִמָּדֵי  
 H6299 H7965 H5315 H7128 H1961 H5978

በእኔ ላይ ብዙ ነበሩና ከሚቃረቡኝ ነፍሴን በሰላም አድናት።

19  
וְיָשְׁמַע וְיִשְׁמַע וְיִשְׁמַע וְיִשְׁמַע וְיִשְׁמַע וְיִשְׁמַע וְיִשְׁמַע וְיִשְׁמַע וְיִשְׁמַע וְיִשְׁמַע  
ፈረ አል -ለ-እነሱ ልብሶች-ልውጥ የለም ያ ስለ ቁደም ዩረ ታሠቃይ አምላክ ሰማ  
[H3372](#) [H3808](#) [H2487](#) [H0369](#) [H5542](#) [H3427](#) [H0410](#) [H8085](#)

ገላትያ  
አምላክ  
[H0430](#)

19 የላቸውም፣ እግዚአብሔርንም አልፈሩትምና ከጥንት ጀምሮ የነበረ እግዚአብሔር ሰምቶ ያሳውቅላቸዋል።

20  
שָׁלַח וַיִּרְוּ בְּשִׁלְמוֹי לְחֵלְבֵי בְּרִיתוֹ  
ላከ ለአጅ ሰላም ጸመረ ቃል-ኪዳን  
[H7971](#) [H3027](#) [H7965](#) [H1285](#)

20 ከእርሱ ጋር ሰላም በነበሩት ላይ እጅን ዘረጋ፤ ኪዳንንም አረከሱ።

21  
וְהָיָה מִתְּמַנְּתָא פִּינְיָא וְהָיָה לְקִנְיָא  
እነሱ ዘይት ቃል let-ይሁን-faint ልብ but-war-is እፍ butter-words-of are-smooth  
[H1992](#) [H8081](#) [H1697](#) [H7401](#) [H7128](#) [H6310](#) [H4260](#)

ጥቅም  
are-drawn-swords  
[H6609](#)

21 እፍ ከቅቤ ይልቅ ለዘብ፣ በልብ ግን ሰልፍ ነበረ፤ ቃሎቹም ከዘይት ይልቅ ለሰላም፣ እነርሱ ግን እንደ ተመዘዙ ሰይፍ ናቸው።

22  
מִזְּלִיפִּי וְעוֹלָמָא יִתְּנֵן לְאַ-יְהִי לְבָבֵךְ וְהָיָה וְהָיָה עַל-הַשְּׁלֵחַ  
slips ዘላለም ሰጠ አል -እና-መገባ እሱ -የ-አንተ-burden እግዚአብሔር -በ- ጣሉ  
[H4131](#) [H5769](#) [H5414](#) [H3808](#) [H3557](#) [H1931](#) [H3053](#) [H3068](#) [H7993](#)

ረታታ  
ዳድቅ  
[H6662](#)

22 ኑህዜህን በእግዚአብሔር ላይ ጣል፣ እርሱም ይደግፍሃል፤ ለዳድቁም ለዘላለም ሁከትን አይሰጠውም።

23  
מִיָּהָר וְיָצְנִי לְ-אַ-יְהִי מִיָּהָר וְיָצְנִי לְ-אַ-יְהִי מִיָּהָר  
ቀን -እና-ከፈለ አል -በ-ተነከል ደም ሰው destruction ጣዘች ወረደ አምላክ አንተ  
[H3117](#) [H2673](#) [H3808](#) [H4820](#) [H1818](#) [H0376](#) [H7845](#) [H0875](#) [H3381](#) [H0430](#)

ጥቅም  
-በ-አንተ ታመነ እኔ  
[H0982](#) [H0589](#)

23 አንተ ግን፣ አቤቱ፣ ወደ ሞት ጉድጓድ ታወርዳቸዋለህ፤ የደም ሰዎችና ሽንገሎች ዘመናቸው ግማሽ አይሞላም፤ እኔ ግን፣ አቤቱ፣ እታመንሃለሁ።